

በረራ (አዲስ አበባ) በአጼ ዳዊት ቀዳማዊ በ1380 – 1413 ዓም የተቆረቆረች ታሪካዊ የአማራ ጥንታዊ መዲና ናት!!

(ሚኪ አማራ)

የአዲስ አበባን ህዝብ በዉሸት በመክሰስ እና አንገት በማስደፋት ጥያቄ እንዳያነሳ ለማድረግ የአዲስ አበባ ህዝብ የአሮሞን ህዝብ እንደበደለ ተደርጎ ይወራል። ጭራሽ አሁን እያሉ ያሉት ለባለፉት መቶ እና ሁለት መቶ አመታት የአሮሞ ጭቆና ማእከል አዲስ አበባ ነበር። መፍረስ አለበት እያሉ ነው። የአማራ ህዝብ ዘር ሳይቆጥር ወደ ከተማዉ የሚመጣን ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ በቀናነት ሲያስተናግድ የኖረ ቢሆንም አሁን ላይ በተቃራኒዉ መጤ ተብሎ ሲዘመትበት ህዝቡ እንዲሁ ዝም ብሎ ሊመለከት አይችልም። ህዝቡ በአንደነት በመነሳት ማንነቱን፣ የፖለቲካ ተሳትፎዉን እና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱን ለማስከበር የሚንቀሳቀስ ይሆናል። ይህ አካሄድ ደግሞ የከተማዋን የመቻቻል መንፈስ የኢኮኖሚ፣ ባህል እና ቴክኖሎጂ ማዕከልነትን የሚሸረሸር እና የሚያደበዝዝ ይሆናል ማለት ነው።

የዛሬ 8 መቶ ዓመት ነና ነዛ በፊት ማህ ነበር ነዲስ ነበባ ካይ ???
አጼ ዳዊት ቀዳማዊ በ1380 – 1413 ዓ.ም በረራ
በሚሊ ስያሜ የቆረቆረች ከተማ ያሁኗ አዲስ አበባ
 ሰው ያክሰራውን ዘር ፣ ያክፈጠረውን ከተማ ፣ ያካሳደገው ክፍ ፣ ስም
 ያካወጣከትን መንደር ፣ እንደት መጨረሻ ካይ መጥቶ እንደ ክፍ ያየውን ሁኔ-
 የነው ይካክ ???
 እውቁ ጣኬያናዊ ባክሙያ ፍራ ማውሮ
 የሰራው የበረራ (አዲስ አበባ) ካርታ
 14ኛው ክፍለ ዘመን

አሁን ላይ እየተቸገርን ያለዉ የአንድነት ቡድን የሚባለዉ ነገሮችን አለዝቦ ስለሚያይ ህዝቡንም የሚያዘናጋዉ ነገር ነዉ። ይህ ቡድን ከተማዉ ላይ ስቴክ አለኝ ካለ መደራደሪያ ሃሳቡን (bargaining points) ይዞ መቅረብ ነዉ ያለበት። ጥንፈኞች መጀመሪያ በትርክት መልክ (political rhetoric) በመቀጠል ነገር በማክረር ካልሆነ ሀገር ትፈርሳለች በማለት የሌላዉን ሆድ ማስጮህ (Taking Ethiopia as hostage via succession threat) ከዛም አሁን አሁን ቀስ እያሉ አዲስ

አስተሳሰብ፤ ባህል፤ እና መርህ, በህብረተሰቡ ዘንድ እዲፈጠር አጥብቀው እየሰሩ ነው። ይህም ማለት የኦሮሚያ እምብርት ነው ሆኖ እቃ ነው ጣፊያ ነው የሚሉት ትርክት በህዝቡ አእምሮ ዘንድ በመቅረጽ ቀጣይ ደግሞ institutional and legal ለማድረግ የሚጥሩት ጥረት ነው።

እንዲህ አይነት ነገርን ወደ ቀልድ በማዞር፤ አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና የኢትዮጵያ ብሄሮች መገናኛ ወይም አዲስ የአዲስ አበባውያን ወይም የተወላጆች ምናምን በማለት እና በማለዘብ አይደለም ጥንፈኞቹ የሚያነሱትን የይገባኛል ጥያቄ counteract ማድረግ የሚቻለው። ለሀገር መረጋጋት እና ለህዝብ አንድነት ሲባል ወደ ጎን የተወሰኑት የመደራደሪያ መሳሪያዎች (Bargaining power) አለን። ካላፋ እነሱን መጠቀም ነው።

1. በመጀመሪያ አዲስ አበባ ነዋሪው አማራ መሆኑን ከተማውም የነዋሪው የአማራ መሆኑን ስምምነት ላይ መድረስ ያስፈልጋል። ይህን ከተስማማን በኋላ አዲስ አበባ ከጎረቤት አካባቢ (ኦሮሚያ) ጋር የሚኖራትን መስተጋብር መደራደር እንችላለን። ወይም ልዩ ጥቅም ስለሚባለው ማለት ነው።

2. ልዩ ጥቅም ሲባል በዙሪያው ያለው የኦሮሞ ህዝብ ከአዲስ አበባ አይጠቀምም ማለት አይደለም። ቢያንስ ምርቱን ለአዲስ ይሸጣል፤ የተለያዩ አገልግሎቶችን ከከተማው ያገኛል፤ በተመሳሳይ ከአዲስ አበባ ምርቱን ይገዛል። የአዲስ አበባ ባለሀብት በኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ኢንቨስት አድርጓል ይህ ደግሞ በመቶሽህ ለሚቆጠር ኦሮሞ የስራ እድል ፈጥራል። አዲስ አበባም ከኦሮሚያ ይጠቀማል። ለምሳሌ ምርት፤ ወሃ ያገኛል። በመሆኑም ኢኮኖሚስቶች አጥንተውት የኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ከአዲስ አበባ ከሚያገኙት ጥቅም ጋር ተነጻጽሮ አዲስ አበባ ከኦሮሚያ የምታገኘው ጥቅም ከበለጠ ያኔ ቁጭ ብሎ ተደራድሮ ሁለቱም እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ መፈለግ ይቻላል።

3. የኦሮሚያ ክልል መንግስት መስሪያ ቤቱን አዲስ አበባ ስላደረገ ብቻ አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት የሚል ትርክት የማይቆም ከሆነ አዲስ አበባ ከ 70 በመቶ በላይ አማራ በመሆኑ እና የአማራ ከተማ በመሆኑ ከተማውን ማስተዳደር ያለበት አማራን የሚያስተዳድር አካል ነው መሆን ያለበት። በዚህ ወቅት ለምሳሌ አዴፓ ነው ማስተዳደር ያለበት እንጂ ባለቤት አልባ እንደሆነ ከተማ ከየትም ተወጣጥቶ አይደለም ሊያስተዳድር የሚለው። የአማራ ህዝብ ሁለት መንግስት ሊኖረው አይገባም። ለምሳሌ የአማራን ክልል የሚያስተዳድረው አዴፓ ከሆነ አዲስ አበባን የሚያስተዳድረው አዴፓ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድን ህዝብ ወደ ሁለት መክፈል አይቻልም በተመሳሳይ ጊዜ ሁለት መንግስት ልትሰጠውም አትችልም። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኦሮሚያ ክልል መንግስትም ሆነ የፌዴራል ክልል መንግስቱ መቀመጫነቱን የከተማው ህዝብ ሊያነሳ ይችላል። በተለይም የኦሮሚያ ክልል መንግስት አዲስ አበባ ላይ ያለው በአዲስ አበባ ነዋሪ ችሮታ እንጂ ምንም አይነት ህጋዊ መብት ኖሮት አይደለም።